



WAAJJIRA AFYAA' IIFI CAFFEE  
 OROMIYAATIIN KAN QOPHAA'E

Waggaa 7<sup>maa</sup> ..... Lak. 3  
 ኛኛ ዓመት ..... ቁጥር 3  
 7<sup>th</sup> year ..... No. 3

Finfinnee, Adoolessa 1/1991  
 ፈንፈንዬ ሐምሌ ፩ ቀን ፲፱፻፺፩  
 Finfine, July 8<sup>th</sup> 1999

# MAGALATA OROMIYAA

## መ ገ ለ ተ ኦ ሮ ሚ ያ

# MEGELETA OROMIA

Gatiin Tokkoo ..... 5-80 የገዴ ቁጥጥር ..... Unit Price..... ”	Too'annaa Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin Kan Bahe በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ም/ቤት ጠባቂነት የወጣ	Lakk. S. Poostaa ..... 101769 የፖ.ባ.ቁጥር ..... ” P.O.Box ..... ”
---	---	--

**QABEENTAA**  
 Labsii Lak 26/1991  
 Labsii Mootummaa Naannoo  
 Oromiyaatti Bulchinsa Magaalaa  
 dhaabuuf bahe  
 ..... fuula 1

ግዕዝ  
 አዋጅ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፩  
 የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የከተማ አስተዳደርን  
 ለመመስረት የወጣ አዋጅ  
 ..... ፲፰ ፩

**CONTENT**  
 Proclamation No. 26/1999  
 A Proclamation to Establish the  
 Town Administration in the Oromia  
 Regional State  
 ..... Page 1

**LABSII MOOTUMMAA  
 NAANNOO OROMIYAATTI  
 BULCHINSA MAGAALAA  
 DHAABUUF BAHE**

Magaaloni Naannoo Oromiyaa jiraattota isaaniif tajaajila hawwasummaafi dinagdee gabaa kennuu akka dandaaniif bulchiinsa isaanii cimsuun barbaachisaa waan ta'eef;  
 Akkaataa guddina magaalotaatiin sadarkaa akkasumas aangoo fi hojii ifa ta'e seeraan murteessuun barbaachisaa waan ta'eef;  
 Akkaataa Heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa keewwatota 45 fi 49 (3) (a) tiin kan kanatti aanu labsameera:

**በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት የከተማ  
 አስተዳደርን ለመመስረት የወጣ አዋጅ**

የኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት ለሰፊ የከተማ አስተዳደር አገልግሎት ለመስጠት እንዲችሉ አስተዳደራዊ ኃላፊዎችን ለመመስረት የወጣ አዋጅ ነው።

እንደከተለው ዕድገት ደረጃቸውን እንደ ዚህ ግልጽ የሆነ ሥልጣንና ተግባርቻቸውን መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግሥት አንቀጽ 45 እና 49(3)(ሀ) መሠረት የሚከተለው ታወጧል።

A Proclamation to Establish the Town Administration in the Oromia Regional State

Whereas, it has become necessary to strengthen the administrtion of towns inthe Oromia Reigonal State so as to enable them provide full social and economic services for their residents;  
 Whereas, based on their level of development, it has become necessary to categorize the towns according to their levels and clearly determine their powers and duties;  
 Now, therefore, in accordance with articles 45 and 49 (3)(a) of the Constitution of the Oromia Reigonal State, it is hereby proclaimed as follows.

**Mata Duree Gabaabaa**  
Labsiin kun "Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Bulchiinsa Magaalaa dhaabuuf bahe lakk.26/1991" jedhamme waamamu ni dandaa.

**Hiika**  
Akkaataan jechichaa hiika biraa kan kennisiisuuf yoo ta'e malee Labsii kana keessatti:

1. "Mootummaa" jechuun Mootummaa Naannoo Oromiyaati.
2. "Ministeera" jechuun Ministera Hojii fi Misooma Magaalaa Mootummaa Federaalati.
3. "Biiroo" jechuun Biiroo Hojii fi Misooma Magaalaa Oromiyaati.
4. "Magaalaa" jechuun armadura kan manni qopheessaa keessatti dhaabate yookaan Biiron qaama dhimmi isa ilaaluu wajjin mari'achuudhaan akkaataa ulaagaa Ministerichi baasuun magaalaa jedhee kan moggaasuudha.

5. "Bulchiinsa magaalaa" jechuun ulaagaa Ministerichi baasurratii hundaa'uudhaan Mootummaadhaan sadarkaan magaalaa kan kennameef bulchiinsa keessaati.

6. "Nama" jechuun nama uumama yookaan qaama seeraan namummaan kennameefiidha.

7. "Ittaanaa Aanaa" jechuun sadarkaa bulchiinsa magaalaa Aanaa Addaa gadii fi bulchiinsa magaalaa Ganda Addaati ol ta'ee magaalaa ganda tokkoo ol qabu keessatti bulchiinsa magaalaa dhaabateedha.

8. "Qabeenya xifaafiree" jechuun beellada yookaan qabeenya biraa kan abbaa hinqabne yookaan abbaa otoo qabuu waan hin eegaminiif iddoo bulchiinsi magaalaa tajaajila uummat-aaf ramade keessatti argameedha.

3. **Sadarkaa bulchiinsa magaalaa**

1. Bulchiinsi magaalota Naannoo Oromiyaa akkaataa Labsii kanaan sadarkaa afuritti hiramuu.

**፩. አዋር ርዕስ**  
ይህ አዋጅ «ባሕርጊያ ከልላዊ መንግሥት የከተማ አስተዳደርን ለመመሥረት የወጣ አዋጅ ቁጥር ፳፯/፲፱፻፺፩» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**፪. ትርጓሜ**  
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፦

፩/ «መንግሥት» ማለት የኦሮሚያ ከልላዊ መንግሥት ነው።

፪/ «ሚኒስቴር» ማለት የፈዴራል መንግሥት የሥራና ከተማ ልማት ሚኒስቴር ነው።

፫/ «ቢሮ» ማለት የኦሮሚያ ሥራና ከተማ ልማት ቢሮ ነው።

፬/ «ከተማ» ማለት ካሁን በፊት ማዘጋጃ ቤት የተቋቋመበት ወይም ቢሮ ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል ጋር በመመካከር ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመዘኛ መሠረት ከተማ ብሎ የሚሰይመው ነው።

፭/ «የከተማ አስተዳደር» ማለት ሚኒስቴሩ በሚያወጣው መመዘኛ መሠረት በመንግሥት ደረጃ የተሰጠው የከተማ የውስጥ አስተዳደር ነው።

፮/ «ሰው» ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፯/ «ጠፍ ንብረት» ማለት ባለቤት የሌለው ወይም ባለቤት እያለው ባለ መጠበቁ ምክንያት የከተማ አስተዳደር ለሕዝብ አገልግሎት በመደበው ሥፍራ ውስጥ የተገኘ እንስሳ ወይም ሌላ ዓይነት ንብረት ነው።

፰/ «ምክትል ወረዳ» ማለት ከልዩ ወረዳ የከተማ አስተዳደር ደረጃ በታችና ከልዩ ቀበሌ የከተማ አስተዳደር ደረጃ በላይ ሆኖ ከአንድ ቀበሌ በላይ ባላቸው ከተሞች የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር ነው።

**፫. ስለከተማ አስተዳደር ደረጃዎች**

፩. በዚህ አዋጅ መሠረት የከልላዊ ከተሞች በአራት ደረጃዎች ይመደባሉ።

1. **Short Title**  
This Proclamation may be cited as the "Establishment of Town Administration in the Oromia Regional State Proclamation No. 26/1999."

2. **Definitions**  
In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

1. "Government" means the Oromia Regional Government.

2. "Ministry" means the Ministry of Works and Urban Development of the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

3. "Bureau" means the Oromia Bureau of Works and Urban Development

4. "Town" means a place in which municipality has already been established or which is designated as town by the Bureau in consultation with the Ministry.

5. "Town Administration" means an internal administration given to a town graded as such by the Government based on the directives to be issued by the Ministry.

6. "Person" means any natural or juridical person.

7. "Astray animal or lost property" means any animal or other property without owner or any animal wandering at large in public places designated as such by the municipality.

8. "Sub-Woreda" means a town whose status is below the level of a special woreda town but higher than a special kebele town and consisting of more than one kebele.

3. **Levels of Town Administration**

1. In accordance with this Proclamation, towns in the Oromia Region shall be classified into four levels.

- 2. Akkaataa keewwata kana (1) tiin guddina magaalichaarratti hundaa'ee sadarkaan kennamus sadarkaa Godina Addaa, yookaan Aanaa Addaa, yookaan Ittanaa Aanaa yookaan Ganda Addaa ta'u ni danda'a.
- 3. Akkaataa keewwata kana (1) tiin sadarkaan bulchiinsa magaalotaa, baa'innii fi daangeffamni gandoota magaalaa qajeelfama Koreen Hojii Raawwachiiftuu Mootummaa baasuun murtaa'a.
- 4. **Qaamolee bulchiinsa magaalaa**
  - 1. Bulchiinsi magaalaa sadarkaa kamittuu dhaabatu qaamolee kanatti aananii ibsaman ni qabaata:
    - a) Mana Maree fi
    - b) Koree Hojii Raawwachiiftuu.
  - 2. Keewwata kana (1) jalatti kan ibsame akkuma jirutti ta'ee, bulchiinsi magaalaa Godina Addaa fi Aanaa Addaa barbaachisummaan isaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatiin yoo murtaa'e, qaama abbaa seerummaa, mana hojii abbaa alangaa, waajjira nageenyaa fi poolisii qabaachuu ni danda'u.
  - 3. Qaamoleen keewwata kana (2) jalatti ibsaman hanga hundeeffamanitti hojiin akkaataa armaan dura hojjatamaa tureen itti fufa.
- 5. **Aangoo fi hojii bulchiinsa magaalaa Godina Addaa**
  - 1. Bulchiinsi magaalaa sadarkaa Godina Addaatti dhaabate aangoo fi hojiwwan seeraan Godina biiraatiif kenname akka barbaachisaa ta'etti magaalicha keessatti ni qabaata.
  - 2. Keewwata kana (1) jalatti kan ibsame jiraatullee Godinichi Addaa:
    - a) Wixinee seera kiraa lafaa, taaksii tajaajilaa, gibira manneenii fi taarifa galii adda addaa qoratee koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatti ni dhi'eessa; yoo mirkanaaye ni sassaaba;

፩. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ መሠረት በከተማው ዕድገት ላይ ተመሥርቶ የሚሰጠው ደረጃም ልዩ ዞን ወይም ልዩ ወረዳ ወይም ምክትል ወረዳ ወይም ልዩ ቀበሌ ሊሆን ይችላል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ መሠረት የከተሞች አስተዳደር ደረጃ የቀበሌዎች ብዛትና አካላል የክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚያወጣው መመሪያ ይወሰናል።

**፫. ስለከተማ አስተዳደር አካላት**

፩. በማንኛውም ደረጃ የሚቋቋም የከተማ አስተዳደር ከዚህ ቀጥሎ የተገለጹ አካላት ይኖሩታል፤

ሀ/ ምክር ቤት እና

ለ/ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ ሥር የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ፤ አስፈላጊነቱ በክልሉ መንግሥት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከታመነበት በላይ ዞን እና ልዩ ወረዳ የከተማ አስተዳደር የዳኝነት አካል የዐቃቤ ሕግ መሥሪያ ቤት እና የፀጥታና የፖሊስ ጽ/ቤት ሊቋቋሙ ይችላሉ።

፫. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፫/ የተገለጹት አካላት እስኪቋቋሙ ድረስ ከዚህ ቀደም እነዚህን ተግባራት ሲያከናውኑ የነበሩት መሥሪያ ቤቶች ሥራቸውን ይቀጥላሉ።

**፬. የልዩ ዞን ከተማ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር**

፩. በልዩ ዞን ደረጃ የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር ለሌላ ዞን መስተዳደር በሕግ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እንዳስፈላጊነቱ በተቋቋመበት ከተማ ውስጥ ይኖረዋል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፪/ የተገለጸው ቢኖርም የልዩ ዞን ከተማ አስተዳደር፡-

ሀ/ የቦታ ኪራይ፣ የአገልግሎት ታክስ፣ የቤት ግብርና የልዩ ልዩ ገቢዎች ታሪፍ ደንብ ረቂቅ አጥንቶ ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያቀርባል፤ ሲጸድቅም ይሰበስባል፤

2. Pursuant to Sub-Article (1) of this Article, a town may be classified as a special zone, or special woreda or sub-Woreda or special kebele.

3. In accordance with Sub-Article (1) of this Article, the levels of town administration, number of Kebeles and their delimitations shall be determined by the directives to be issued by the Executive Committee of the Government.

**4. Organs of Town Administration**

1. Town administration established at any level shall have the following organs:

- a) A Council and
- b) An Executive Committee

2. Without prejudice to sub-article (1) of this Article, where the Executive Committee of the Government deems it necessary, judicial organs, offices of prosecutors and the police may be established in special zone and special woreda towns.

3. Until the organs specified under sub-article (2) of this Article are established, the organs up to now performing the functions shall continue.

**5. Powers and Duties of Special Zone Town Administration**

1) A special zone town administration shall have the same powers and duties given to the other zone administration by law.

2) Notwithstanding the provisions of Sub-Article (1) of this Article, the Special Zone town administration shall have the following powers and duties.

- a) to prepare and submit regulations to the Executive Committee of the Government pertaining to urban land rent, service charges, urban house tax and other charges and upon approval, collect same;

- ) Pilaanii magaalichaa Biiroodhaan ykn qaama biraatiin qoratamee koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatiin mirkanaa'ee eergamuuf hojiirra akka oolu ni taasisa;
- ) Akkaataa pilaanii magaalichaa, seeraa fi qajeelfama itti fayyadama lafa magaalatiin ijaarsi akka adeemsifamu ni eeyyama;
- ) Ijaarsi seeraan ala akka hin adeemsifamne ni to'ata; kan ijaaramee nama ijaaren yookaan baasii fi kisaaraa nama ijaareetiin akka diigamu ni taasisa;
- ) Qaama dhimmi ilaalu waliin ta'uudhaan daandiiwwan, waltajjiwwan, riqichoota, iddoowan haaragalfannaa fi bashannanaa, magartuuwwan, hojiwwan uummataaf faayidaa kennan kan akka bishaanii, ibsaa, iddoowwan gabaa guguddaa, mana qalma beelladaa, mana dhiqannaa uummataa, galma walgahii uummataafi tiyaatiiraa, manneen barnootaa fi kkf magaalicha keessatti akkuma barbaachisummaa isaaniitti ni hojjeta, yookaan akka hojjetaman ni taasisa; ni qindeessa, ni eega;
- ) Istandardii Biiron baasurratti hundaa'uudhaan hanqina mana jireenyaa salphisuudhaaf manneen qusannaa ijaaree ni kireessa;
- ) Tajaajila ittisa balaa ibiddaa, ambulaansii fi qulqulinaa ni qixoomsa; ni to'ata;
- ) Qulqullina magaalichaa ilaalchisee tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata;
- ) Akkaataa seera fi qajeelfama qaamni dhimmi isa ilaalu baasuun naannowwan magaalichaa keessatti kan argaman:
  - (a) Bosonni siriitti eegamuu fi misoomuu isaa;
  - (b) Albuudni akka dhagaa, cirrachaa fi kkf siriitti eegamuu isaanii ni to'ata.
  - ) Hojii namni kamiyyuu hojjetu nagaafi fayyaa uummatichaarratti akkasumas eegumsa naannoo kan hin faallesine ta'uu isaa ni mirkaneessa; ni to'ata;

ለ/ቢሮው አጥንቶ ወይም አስጠንቶ በክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዐድቆ የተላከለትን የከተማ ፕላን ሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።

ሐ/ በከተማው ፕላንና በከተማ ቦታ አጠቃቀም ሕጎችና ደንቦች መሠረት ግንባታ እንዲካሄድ ይፈቀዳል፤

መ/ ሕገወጥ ግንባታ እንዳይካሄድ ይቆጣጠራል፤ የተሠራውንም ባሠራው ሰው ወይም ባሠራው ሰው ወጪና ኪሣራ እንዲፈርስ ያደርጋል፤

ሠ/ ጉዳዩ ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን መንገዶችን፣ አደባባዮችን፣ ድል ድዮችን፣ መናፈሻና መዝናኛ ቦታዎችን፣ የአትክልት ቦታዎችን፣ ለሕዝብ አገልግሎት የሚሠጡ እንደ ውሃ፣ መብራት፣ ትላልቅ የገበያ ቦታዎችን፣ ቂራዎችን፣ የሕዝብ ገላ መታጠቢያ፣ የሕዝብ መሰብሰቢያና ትያትር ቤቶችን፣ ትምህርት ቤቶችንና የመሳሰሉትን በከተማው ውስጥ እንዳስፈላጊነታቸው ይሠራል፤ እንዲሁና ያደርጋል፤ ይጠበቃል፤

ረ/ ቢሮው በሚያወጣው እስታንደርድ መሠረት የመናሪያ ቤቶችን ዕጥረት ለማቃለል የቁጠባ ቤቶችን ሠርቶ ያከራያል፤

ሰ/ የእሳት አደጋ መከላከያ፣ የአንቡላንስና የጽዳት አገልግሎቶችን ያደራጃል፤ ይቆጣጠራል፤

ሸ/ የከተማውን ጽዳት በሚመለከት አስፈላጊ የሆኑ እርምጃዎችን ይወስዳል፤

ቀ/ አገባብ ያለው አካል በሚያወጣው ሕግና መመሪያ መሠረት በከተማው ክልል ውስጥ የሚገኙትን፡-

፩. ደናች በሚገባ መጠበቃቸውንና መልማታቸውን፤

፪. እንደ ድንጋይ፣ አሸዋና የመሳሰሉት ማዕድናት በሚገባ መጠበቃቸውን ይቆጣጠራል፤

በ/ ማንኛውም ሥራ የሕዝቡን ደህንነትና ጤንነት እንዲሁም የአካባቢ የተፈጥሮ ጥበቃን የማይቃረን መሆኑን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤

- b) to implement the approved plan of the town which is prepared and submitted of the Executive committee of the Government by the Bureau or another organ;
- c) in accordance with the plan of the town and laws pertaining to urban land to issue construction permits;
- d) to control illegal construction; to cause its demolition by the person who constructed it, or demolish it by the expenses to be covered by the person who constructed it;
- e) in collaboration with the concerned body, to construct or cause to be constructed and maintain streets, squares, bridges, resorts, parks, public gardens, and public utilities such as water, electric light, grand market places, slaughter houses, public baths, public halls, theatres, schools and the like;
- f) in accordance with the standard plan to be issued by the Bureau, to construct and rent low cost dwelling houses to alleviate shortages;
- g) to organize and supervise fire protection, ambulances and sanitary services.
- h) to take appropriate measures to ensure the cleanness of the town,
- i) in accordance with the laws and directives issued by the appropriate body, to ensure in the town:
  - (a) the proper protection and development of forests;
  - (b) the protection of quarries, sand and other similar materials;
- j) to ascertain and control that any work done in the town is not contrary to the requirements of public health safety and the environment;

- k) Qabeenya yookaan beellada xifaafiree magaalicha keessatti argamu ni eegsisaa; abbaan isaa yeroo seeraan murtaa'e keessatti yoo dhi'aate, kafaltii barbaachisaa kafalchiisee harkaan ni gaha; yoo dhi'aachuu baate akkaataa seeraatiin tarkaanfii barbaachisaa ta'e ni fudhata;
- l) Hojiiwwan tajaajila hawwaasaa fi misooma dinagdee mootummaadhaan magaalicha keessatti hojjetamuuf karoorfaman, akkasumas imaammani, seerrii fi qajeelfamni mootummaan baasu hojjiirra ooluu isaanii ni hordofa; ni to'ata;
- m) Jiraattota magaalichaa bal'inaan hojii misoomaaf ni kakaa-sa; hojiiwwan misoomaa gandoota magaalichaan hojjeta-man ni qindeessa; ni to'ata; akka barbaachisummaa isaa-tti deggersa ogummaa ni ken-na;
- n) Biiroo wajjin mari'achuudhaan baajataafi karoora wag-gaa qopheessee Mana Maree bulchiinsa magaalichaatiif ni dhiheessa; yoo mirkanaa'e hoji-irra ni oolcha;
- o) Hojiiwwan biraa kennamaniif ni raawwata.
- 6. Aangoo fi hojii bulchiinsa magaalaa Aanaa Addaa, Ittaanaa Aanaa fi Ganda Addaa
  - 1. Aanaan Addaa:
    - a) aangoo fi hojiiwwan seeraan Aanaa biraatiif kenname akka barbaachisaa ta'etti magaalicha keessatti ni qabaata;
    - b) Keewwata kana (1)(a) jalatti kan ibsame jiraatullee Aanaan Addaa wixinee seera kiraa lafaa, taaksii tajaajilaa, gibira manneenii fi taarifa galii adda addaa qoratee karaa Bulchiinsa Godinaatiin xinxalamee Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummatti akka dhihatu ni taasisa.
  - 2. Ittanaan Aanaa hojiiwwan magaalicha keessatti Gandootaaf seeraan kennaman akka barbaachisaa ta'etti ni qindeessaa; ni hordofa; ni to'ata.
  - 3. Ganda Addaa aangoo seeran gandaaf kenname akka barbaachisaa ta'etti magaalicha keessatti ni qabaata.

ተ/ በከተማው ውስጥ በጠፍ የሚገኝ እንስሳ ወይም ንብረትን ያስጠብቃል፤ ባለንብረቱ በሕግ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ ከቀረበ ተገቢውን ክፍያ በማስከፈል ያስረክባል፤ ካልቀረበ በሕገ-መሠረት ተገቢውን እርምጃ ይወስናል፤

ቸ/ በከተማው ውስጥ እንዲሠሩ በመንግሥት የታቀዱ የማኅበራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ልማት ሥራዎች እንዲሁም መንግሥት የሚያወጣቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎችና መመሪያዎች ሥራ ላይ መዋላቸውን ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤

ኀ/ የከተማውን ነዋሪ ሕዝብ በስፋት ለልማት ሥራ ያነግጣል፤ በከተማው ቀበሌዎች የሚሠሩትን የልማት ሥራዎች ያስተባብራል፤ ይቆጣጠራል፤ እንዳስፈላጊነቱም የሙያ ድጋፍ ይሰጣል፤

ነ/ ከቢሮው ጋር በመመካከር ዓመታዊውን በጀትና ዕቅድ አዘጋጅተ ለከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲወድቅም ሥራ ላይ ያውላል፤

ኘ/ የሚሠጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል፤

፩. የልዩ ወረዳ ፣ የምክትል ወረዳና የልዩ ቀበሌ ከተማ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባር

፩. ልዩ ወረዳ፤

ሀ/ ለሌላ ወረዳ በሕግ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እንደ አስፈላጊነቱ በከተማው ውስጥ ይኖረዋል።

ለ/ በቢህ አንቀጽ ፩/ ሀ/ ሥር የተገለጸው ቢኖርም ልዩ ወረዳው የቦታ ኪራይ ፣ የአገልግሎት ታክስ ፣ የቤት ገብርና የልዩ ልዩ ገቢዎችን ታሪፍ አጥንቶ በዞን አስተዳደር በኩል ተመርምሮ ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እንዲቀርብለት ያደርጋል።

፪. የምክትል ወረዳ ከተማ አስተዳደር ለቀበሌዎች በሕግ የተሰጡትን ሥራዎች ያደራጃል ፣ ይከታተላል ፣ ይቆጣጠራል።

፫. ልዩ ቀበሌ ለሌላ ቀበሌ በሕግ የተሰጠው ሥልጣን በተጽዕኖ መበት ከተማ ውስጥ ይኖረዋል።

- k) to ensure the protection of astray animal or lost property; to return same to its owner by making him pay appropriate charges; where the owner does not report in due time, the town administration shall take legal measures;
  - l) to follow up and control the implementation of the planned social services and economic works as well as the policies, laws and directives issued by the Government;
  - m) to mobilize the residents of the town for development works carried out in the kebeles and also provide technical support;
  - n) in consultation with the Bureau, to prepare and submit to the town council plans and annual budget the town and implements same upon approval;
  - o) to perform other functions assigned to it.
6. Powers and Duties of the Special woreda, Sub-woreda and Special kebele
1. A Special Woreda:
- a) Shall have the powers and duties given to the other Woreda administration by law;
  - b) Without prejudice of the provisions of Sub-Article (1) (a) of this Article, shall prepare and submit draft law pertaining to urban land rent, service charges, urban house tax and other sources of revenues to be passed through the zonal administration to the Executive Committee of the Government for approval.
2. A sub-Woreda town administration shall have the power to organize and supervise the functions assigned to kebeles by law.
3. A Special kebele shall have the powers and duties given to another kebele by law.

4. Dhimmoota keewwata 5(2)(a) jalatti ibsaman ilaalchisee Koreen Hojii Raawwachiiftuu Caffee Aanaa qorannoo bulchiinsa magaalaa Ittaanaa Aanaa yookiin Ganda Addaa irratti hundaa'udhaan wixinee seeraa qophaa'e karaa Bulchiinsa Godinaatiin Koree Hojii Raawachiiftu Mootummaatti dhihaatee akka murtaa'u ni taasisa.

5. Aanaan Addaa yookiin Ittaanaan Aanaa yookiin Ganda Addaa akkuma barbaachisummaa isaatti hojii keewwata 5(2)(b)(o) jalatti ibsaman ni raawwata.

7. *Baa'ina fi akkaataa filannoo miseensota Mana Maree*

- Miseensonni mana maree bulchiinsa magaalaa sadarkaa kamittuu dhaabate kan filataman jiraattota magaalichaatiin ni ta'a. Haa ta'u malee, ulaagaalee filatamtoni Ganda seeraan guutu qaban guutuu qabu.
- Mootummaan haala biraatiin yoo murteesse malee barri hojii miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa waggaa shan ni ta'a.
- Baa'ini misensotaas kanaa gadiitti kan ibsame ta'a:

Sadarkaa Bulchiinsa magaalaa	Baa'ina miseensota Ganda tokkon filataman
Godina Addaa	2
Aanaa Addaa	3
Ittaanaa Aanaa	4
Ganda Addaa	7

8. *Ittiwaamama, Aangoo fi Hojii Mana Maree*

- Itti waamamni Mana Maree:
  - Godina Addaa uummata filatee fi Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatiif;
  - Aanaan Addaa uummata filatee fi Koree Hojii Raawwachiiftuu Bulchiinsa Godinaatiif;
  - Ittaanaan Aanaa yookiin Ganda Addaa uummata filatee fi Koree Hojii Raawwachiiftuu Caffere Aanaatiif ni ta'a.

፬. በአንቀጽ ፩(፪) (ሀ) ሥርዓተገለጻውን የሕግ ረቂቅን አስመልክቶ የወረዳው ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ አዘጋጅቶ በዞን አስተዳደር በኩል ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቀርቦ እንዲወሰን ያደርጋል ።

፭. ልዩ ወረዳ ወይም ምክትል ወረዳ ወይም ልዩ ቀበሌ በአንቀጽ ፩(፪) (ለ) - (ኘ) የተገለጹትን ሥራዎች እንደአስፈላጊነታቸው ለማከናወን ይችላል።

፮. የምክር ቤት አባላት ብዛትና አመራረጥ

፩. በማናቸውም ደረጃ የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር የምክር ቤት አባላት የሚመረጡት በከተማው ነዋሪዎች ይሆናል። ሆኖም የቀበሌ ተመራጮች በሕግ ማሟላት የሚገቡአቸውን መመዘኛዎች ማሟላት ይኖርባቸዋል ።

፪. መንግሥት በሌላ ሁኔታ ካልወሰነ በስተቀር የከተማው አስተዳደር ምክር ቤት አባላት የሥራ ዘመን ፮ ዓመት ይሆናል።

፫. የአባላት ብዛትም ከዚህ በታች የተገለጸው ይሆናል፡

የከተማው አስተዳደር ደረጃ	ከአድገትና ቀበሌ የሚመረጡ አባላት ብዛት
ልዩ ዞን	2
ልዩ ወረዳ	3
ምክትል ወረዳ	4
ልዩ ቀበሌ	7

፬. ስለምክር ቤቱ ተጠሪነት፤ ሥልጣንና ተግባር

፩. የምክር ቤት ተጠሪነት፡

ሀ/ የልዩ ዞን ለመረጠው ሕዝብና ለክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤

ለ/ የልዩ ወረዳ ለመረጠው ሕዝብና ለዞን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤

ሐ/ የምክትል ወረዳ ወይም ልዩ ቀበሌ ለመረጠው ሕዝብና ለወረዳው ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይሆናል ።

4. The Executive Committee of the Woreda council shall prepare the draft law Specified under Article 5(2) (a) of this Proclamation on the basis of studies carried out by the sub-woreda or special kebele and submit it to the executive Committee of the Government for approval.

5. The special woreda or sub-woreda or special kebele may perform the activities mentioned under Article 5(2)(b)(0).

7. *Number of Members the Council and Modalities of Election*

1. The members of the council of any town administration shall be elected by the residents of the town; however, the elected members shall fulfill the election criteria fixed by law.

2. Unless otherwise decided by the Government, the term of office of the members of the council shall be five years.

3. The number of the council members shall be as follows.

Level of Town Administration	Members to be represented from each kebele
Special Zone	2
Special Woreda	3
Sub-Woreda	4
Special Kebele	7

8. *Accountability, Powers and Duties of the Council*

1. (a) The special Zone shall be accountable to the residents and the Executive Committee of the Government.

(b) The Sub-Woreda or Special Kebele shall be accountable to the residents and Executive Committee of the Woreda Council.

(c) The Sub-Woreda or Special Kebele shall be accountable to the residents and Executive Committee of the Woreda council.

- 2. Manni maree bulchiinsa magaalaa sadarkaa kamittuu dhaabbate aangoo fi Hojii kanatti aanee ibsame ni qabaata:
  - a) Aangoo fi Hojii Bulchiinsa Magaalaa Labsii kana keewwata 5 yookaan 6 jalatti ibsaman hojirra ooluu isaanii ni mirkaneessa; ni to'ata;
  - b) Yeroo yaa'isaa ni murteessa; haa ta'u malee yaa'ii idileen waggaa tokko keessatti yeroo lamaa gadi ta'uu hin qabaatu;
  - c) Deggersa Ogummaa Biirootiin Baajata, karooraa fi pilaanii magaalichaa ilaachisee hojii barbaachisaa ta'e ni raawwata;
  - d) Miseensota koree hojii raawwachiiftuu of keessaa ni filata; akka muudamanii-fis qaama keewaata 9(3)jalatti ibsameef ni dhiheessa.

9. *Filannoo fi Baa'ina Miseensota Koree Hojii Raawwachiiftuu*

- 1. Bulchiinsi magaalaa sadarkaa kamittuu dhaabbate akkaataa Labsii kana keewwata 8(2)(d) jalatti ibsameen koree hojii raawwachiiftuu filatamu ni qabaata.
- 2. Baa'inni Miseensota Korichaas:
  - a) Kan Godina Addaa 5-7
  - b) Kan Aanaa Addaa yookiin Ittanaa Aanaa yookiin Ganda Addaa 3-5 ni ta'a
- 3. Miseensota koree hojii raawwachiiftuu akkaataa keewwata kana (1)n filataman keessaas kan:
  - a) Godina Addaa dura taa'aa ittaanaa durataa'aa, barreessaa fi miseensonni lama Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatiin muudamanii dhaabbatummaadhan;
  - b) Dura taa'aa, ittaanaa fi barreessaan Aanaa Addaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Godinaatiin muudamanii dhaabbatummaadhan;

፪. በማናቸው ደረጃ የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር ምክር ቤት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

- ሀ/ እንደ አግባብነቱ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፭ ወይም ፮ ሥር የተዘረዘሩት የከተማ አስተዳደር ሥልጣንና ተግባሮች ሥራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤ ይቆጣጠራል፤
- ለ/ የራሱን የሰብሰባ ጊዜ ይወስናል፤ ሆኖም መደበኛ ሰብሰባው በዓመት ከሁለት ጊዜ ማነስ የለበትም፤
- ሐ/ በቢሮው የሙያ ድጋፍ በጀትን፤ ዕቅዱንና የከተማውን ፕላን አስመልክቶ አስፈላጊውን ሥራ ያከናውናል።
- መ/ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን ከመካከሉ መርጦ በአንቀጽ ፱(፪) ሥር ለተገለጸው አካል ለሹመት ያቀርባል።

፱. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ብዛትና አመራረጥ

- ፩. በማናቸውም ደረጃ የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፰/፪/ መ/ መሠረት የሚመረጥ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይኖረዋል።
- ፪. የኮሚቴው አባላት ብዛት፡-
  - ሀ/ የልዩ ዞን ከ፮-፯፤
  - ለ/ የልዩ ወረዳ ወይም የምክትል ወረዳ ወይም የልዩ ቀበሌ ከ፫-፭ ይሆናል።
- ፫. በዚህ አንቀጽ /፩/ ከተመረጡት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት መካከልም፡-
  - ሀ/ የልዩ ዞን ሊቀመንበር፡ ምክትል ሊቀመንበር፡ ፀሐፊና ሁለት አባላት በክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመሾም በቋሚነት፤
  - ለ/ የልዩ ወረዳ ሊቀመንበር፡ ምክትል ሊቀመንበርና ፀሐፊ በዞኑ ሥራ አስፈጻሚነት ኮሚቴ በመሾም በቋሚነት፤

2. Town Administration council established at any level shall have the following powers and duties.

- (a) to ascertain and supervise the execution of the powers and duties mentioned under Articles 5 or 6 as the case may be.
  - (b) to determine its dates of meetings; however, its regular meetings shall at least be made twice a year.
  - (c) to prepare its budget, plan and town plan with the technical assistance of the Bureau;
  - (d) to nominate members of the Executive Committee from among its members and submit same for appointment to the organ mentioned under Article 9 (2) of this Proclamation.
9. *Number of the Executive Committee members and the modalities of election*

- 1. Any town administration shall have an Executive Committee to be elected pursuant to Article 8 (2) (d) of this Proclamation.
- 2. Number of the Executive Committee members:
  - a) For s special Zone from 5-7.
  - b) For Special Woreda or Sub-Woreda or Special Kebele from 3-5.
- 3. From among the Executive Committee members elected under Sub-article (1) of this Article, the following shall work on regular basis:
  - a) the Chairman, Vice-Chairman, Secretary and other two members of the special zone shall be appointed by the Executive Committee of the Government;
  - b) the Chairman, Vice-chairman and Secretary of the special woreda shall be appointed by the Zone executive committee;

Dura taa'aa fi barreessaan Ittanaa Aanaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Caffee Aanaatiin muudamanii dhaabbatummaadhan;

Dura taa'aan Ganda Addaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Caffee Aanaatiin muudamee dhaabbatummaadhan;

Miseensotni koree hojii raawwachiiftuu kan hafan deddeebi'anii ni hojjetu.

**Aangoofi Hojii Koree Hojii Raawwachiiftuu**

1. Koreen hojii rawwachiiftuu bulchiinsa magaalaa aangoo fi Hojii kanatti aanan ni qabaatu;

a) Labsii kana keewwata 5 yookaan 6 jalatti aangooniifi hojiin bulchiinsa magaalaa keenama haalaan raawwatamuu isaa ni mirkaneessa;

b) Hojii bulchiinsa magaalichaaf kenname haalaan raawwachuudhaaf sagantaaleefi qajeelfama barbaachisaa ta'e ni baasa;

c) Hojii idilee bulchiinsa magaalichaa irratti murtii ni kenna; hojiirra ooluu isaas ni hordofa; ni to'ata;

2. Miseensotni korichaan Hojii waliin hojjetaniif itti waamamni isaanii Mana Marichaaf ta'ee, hojii kophaadhan adeemsisaniif Koree Hojii Raawwachiiftuutiif ni ta'a.

**1. Aangoo fi Hojii Miseensota Koree Hojii Raawwachiiftuu**

1. Dura taa'aan Koree Hojii Raawwachiiftuu bulchiinsa magaalichaa itti waamamni isaa Koree Hojii Raawwachiiftuu fi Mana Marichaaf ta'ee aangoo fi hojii kanatti aanan ni qabaatu;

a) Mana Marichaafi Koree Hojii Raawwachiiftuu dura taa'ummaadhaan ni gaggeessa; walitti ni qaba;

b) Aangoo fi hojii dura taa'aa Koree Hojii Raawwachiiftuu Godinaa yookiin Aanaa yookiin Ganda biraatiif seeraan kenname akkuma barbachisaa ta'etti, magaalicha keessatti ni qabataa;

ሐ/ የምክትል ወረዳ ሊ/መንበር በወረዳው ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመሾም በቋሚነት፤

መ/ የልዩ ቀበሌ ሊ/መንበር በወረዳው ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመሾም በቋሚነት፤

ሠ/ ሌሎች የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በተመሳሳሽነት ይሠራሉ።

**፲. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ**

**ሥልጣንና ተግባር**

፩. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል።

ሀ/ እንደ አግባብነቱ በዚህ አዋጅ በአንቀጽ ፭ ወይም ፮ ለከተማው አስተዳደር የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በሚገባ መፈጸሙን ያረጋግጣል፤

ለ/ ለከተማው አስተዳደር የተሰጠውን ተግባር በሚገባ ለማከናወን የሚረዱ አስፈላጊ የሆኑ የሥራ ፕሮግራሞችና መመሪያዎችን ያዘጋጃል፤

ሐ/ በከተማው አስተዳደር የዕለት ተዕለት ሥራ ላይ ውጣኔ ይሰጣል፤ ሥራ ላይ መዋሉንም ይከታተላል፤ ይቆጠራል፤

፪. የኮሚቴው አባላት በጋራ ለሚሠሩት ሥራ ተጠሪነታቸው ለምክር ቤቱ ሲሆን በተናጠል ለሚያካሂዱት ተግባር ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተጠሪ ይሆናሉ።

**፲፩. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ሥልጣንና ተግባር**

፩. የከተማው አስተዳደር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ እና ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባሮች ይኖሩታል።

ሀ/ ምክር ቤቱንና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን በሊቀመንበርነት ይመራል፤ ይሰበሰባል፤

ለ/ እንደ አግባብነቱ ለዞን ወይም ለወረዳ ወይም ለቀበሌ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር በሕግ የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በከተማው ውስጥ ይኖረዋል፤

c) the Chairman and the Secretary of the sub-woreda town shall be appointed by the executive committee of the Woreda Council;

d) the chairman of a special kebele shall be appointed by the executive committee of the Woreda Council;

c) The other executive committee members shall be assigned on non-regular basis.

**10 Powers and Duties of the Executive Committee**

1. The executive committee shall have the following powers and duties:

a) to ascertain that the powers and duties assigned to the town administration under Article 5 of 6 are properly executed;

b) to prepare work programs and directives which facilitate the proper implementation of the functions assigned to the town administration;

c) to give decisions on certain day to day activities of the town administration and supervise their execution.

2. The executive committee members shall be collectively accountable to the council for the duties they have executed in common and to the executive committee for the functions performed by the members individually.

**11 Powers and Duties of the Executive Committee members**

1. The Chairman of the Executive Committee shall be accountable to the council and executive committee and shall have the following powers and duties:

a) to convene and preside over the meetings of the council;

b) to exercise the powers and duties given to the chairman of the executive committee of zone administration or woreda or kebele assembly by law as the case may be;



- c) Dura taa'aan Godina Addaa walgahii Caffee Mootummaa Oromiyaa irratti ni hirmaata;
  - d) Akkaataa seera bulchiinsa hojjetoota mootummaatiin hojjetoota bulchiinsa magaalichaa barbaachisan ni qacara; ni guddisa, ni jijjiira; ni gaggeessa;
  - e) Murteewwanii fi qajeelfama Mana Marichaan yookiin Koree Hojii Raawwachiiftuutiin kennaman hojiirra ni oolcha.
2. Itti aanaa dura taa'aan bulchiinsa magaalichaa itti waamamni isaa dura taa'aa fi Koree Hojii Raawwachiiftuu bulchiinsa magaalichaatiif ta'ee:
- a) Yeroo dura taa'aan hin jirre bakka bu'ee ni hojjeta;
  - b) Hojii biraa Koree Hojii Raawwachiiftuu fi durataa'aadhan kennamuuf ni hojjeta.
3. Barreessaan bulchiinsa magaalichaa itti waamamni isaa Koree Hojii Raawwachiiftuu fi dura taa'aa magaalichaatiif ta'ee:
- a) Dura taa'aa fi Ittanaan bulchiinsa magaalichaa yeroo hin jirre bakka bu'ee ni hojjeta;
  - b) Waajjira korichaa ni qixoomsa;
  - c) Ragaalee korichaa sirnaan ni qaba;
  - d) Qaboo yaa'ii Mana Mariichaa fi Korichaa ni qaba;
  - e) Hojjiwwan barreeffamaa itti gaafatamummaan ni gaggeessa;
  - f) Hojii biraa Koree Hojii Raawwachiiftuu yookiin dura taa'aadhan kennamuuf ni raawwata.
4. Miseensotni Korichaa kanneen biraa hojii Koreen Hojii Raawwachiiftuu bulchiinsi magaalichaa murteesuuf ni hojjetu.
12. *Waa'ee naamusaa*
1. Haalli raawwannaa naamusa miseensota Mana Mareefi Koree Hojii Raawwachiiftuu bulchiinsa magaalaa kamiyyuu qajeelfama Koreen Hojii Raawwachiiftuu Mootummaa baasuun kan murt-aa'u ta'a.

- ሐ/ የልዩ ዞን ሊቀመንበር በክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ይሳተፋል፤
  - መ/ በመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ሕግ መሠረት ለከተማው አስተዳደር የሚያስፈልጉትን ሠራተኞች ይቀጥራል፤ ያሳድጋል፤ ያዛውራል፤ ያሰናብታል፤
  - ሠ/ በምክር ቤቱ ወይም በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚተላለፉትን ውሳኔዎችና የሚሰጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ ያደርጋል።
  - ፪. የከተማው አስተዳደር ምክትል ሊቀመንበር ተጠሪነቱ ለከተማው አስተዳደር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ሊቀመንበር ሆኖ፤
  - ሀ/ ሊቀመንበሩ በሌለበት ጊዜ ተከቶ ይሠራል።
  - ለ/ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና በሊቀመንበሩ የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል።
  - ፫. የከተማውን አስተዳደር ፀሐፊ ተጠሪነቱ ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና ለከተማው ሊቀመንበር ሆኖ፤
  - ሀ/ ሊቀመንበሩና ምክትል ሊቀመንበሩ በማይኖሩበት ጊዜ ተከቶ ይሠራል።
  - ለ/ የኮሚቴውን ጽ/ቤት ያደራጃል፤
  - ሐ/ የኮሚቴውን መረጃዎች በሥርዓት ይይዛል፤
  - መ/ የም/ቤቱንና የኮሚቴውን ስብሰባ ቃለ ጉባዔ ይይዛል፤
  - ሠ/ የጽ/ሥራዎችን በኃላፊነት ይመራል፤
  - ረ/ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወይም በሊቀመንበሩ የሚሰጡትን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል።
  - ፬. ሌሎች የኮሚቴው አባላት በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚሰጧቸውን ሥራዎች ይሠራሉ።
- ፲፪. ስለ ዲስፕሊን**
- ፩. የከተማ አስተዳደር ም/ቤትና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የዲስፕሊን ጉዳይ በክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚወጣው መመሪያ የሚወሰን ይሆናል።

- c) to participate in meetings of the Council of the Regional Government;
  - d) in accordance with the civil services laws, to employ, promote, transfer and dismiss employees; and
  - e) to implement the decisions and directives passed by the council or executive committee.
2. The Vice-chairman shall be accountable to the executive committee and chairman of the town and shall:
- a) carry out the duties of the chairman in the absence of the latter;
  - b) perform the duties assigned to him by the executive committee and chairman.
3. The Secretary shall be accountable to the executive committee and the chairman and shall;
- a) perform the duties of the chairman and vice-chairman in their absence;
  - b) organize the office of the council;
  - c) keep properly the documents of the executive committee;
  - d) keep the minutes of the council and executive committee;
  - e) direct secretarial works of the council;
  - f) perform such other functions assigned to them by the executive committee or chairman.
4. Other members of the committee shall perform the functions assigned to them by the Executive Committee.
12. *Disciplinary Matters*
1. The disciplinary matters of the members of the Council and Executive Committee shall be determined by the directives to be issued by the Executive Committee of the government.

Dhimmi naamusa hojjetntoota bulchiinsa magaalichaa akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa hojjetoota motummaatiin ni raawwatama.

13. Waa'ee kafaltii

Akkaataa Labsii kana keewwata 9(3) (a-d) jalatti ibsametti miseensota Koree Hojii Raawwachiiftuu dhaabbatumaadhaan hojjataniif qajeelfama Koreen Hojii Raawwachuufuu mootumaa baasurratti hundaa'ee bulchiinsi magaalaa mindaa fi kafaltii biraa barbaachisaa ta'e ni raawwata.

Missensota Koree Hojii Raawwachiiftu keewwata kana (1) jalatti ibsamaniin ala kan jiraniif guyyaa wali-gahii qofaaf durgoon ni kafalama.

2. Miseensota koree Hojii Raawwachiiftuu keewwata kana (1) jalatti ibsamaniin ala kan jiraniif guyyaa wal-gahii qofaaf durgoon ni kafalama.

14. Waa'ee magaalota biraa

Aangoo fi hojiin seera biraa-tin Gandaaf kenname akkuma egametti ta'ee, magaalaa qaamni seeraa kennamefi bulchiinsi magaalaa hin dhaabbatniif keessatti, Gandi magaalichaa hojii fi aangoo kanatti aanan ni qabaatu:

1) Akaataa Labsii kanaan hojii bulchiinsa magaalaaaf kenname keesaa keewwata 5(1) fi (2) (a) fi (n) jalattii kan ibsamaniin ala kan jiran ni raawwata;

2) Kiraa lafaa, gibira manneeni fi tajaajila kennuuf galiwwan seeraan murtaa'an ni sassaaba;

3) Akkuma baachisummaa isaatti deggersa Biiron kennuufiin fayyadamee baajata fi karoora waggaa qopheessuudhaan Koree Hojii Raawwachiiftuu Cafee Aanaatti ni dhiheessa; yoo mirkanaaye hojiirra ni oolcha.

15. Mirgaa fi Dirqama Dabar-suu

Aangoo, mirgii fi dirqamni mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa dhimmi ilaalutti dabreera.

፪. የከተማ አስተዳደር ሠራተኞች የዲስፕሊን ጉዳይ በመንግሥት ሠራተኞች አስተዳደር ሕግና መመሪያ መሠረት ይፈጸማል።

፲፫. ስለ ክፍያ

፩. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፱(፫) (ሀ-መ) ሥር በተገለጸው መሠረት በቋሚነት ለሚሠሩት የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት የከተማው አስተዳደር ደመወዝና ሌላ ክፍያ ይፈጸማል።

፪. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ከተገለጹት ውጪ ላሉ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በሰብሰባ ቀን ብቻ ውሎ አበል ይከፈላቸዋል።

፲፬. ስለሌሎች ከተሞች

በሌላ ሕግ ለቀበሌው የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር እንደ ተጠበቀ ሆኖ ሕጋዊ ሰውነት የተሰጠውና የከተማ አስተዳደር ያልተቋቋመለት የከተማ ቀበሌ ከዚህ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡

፩/ በዚህ አዋጅ ለከተማ አስተዳደር ከተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ውስጥ በአንቀጽ ፮/፩/ እና ፪/ሀ/ /አ/ እና /ከ/ ከተገለጹት ውጭ ያሉትን ተግባራት ያከናውናል፡

፪/ የቦታ ኪራይን፣ የቤት ግብርንና በሕግ የተወሰነውን የአገልግሎት ክፍያ ይሰበስባል፡

፫/ እንደ አስፈላጊነቱ ከቢሮ በሚሰጠው ድጋፍ መሠረት የዓመት በጀትና ዕቅድ በማዘጋጀት ለወረዳው ም/ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይቀርባል፡

፲፭. መብትና ግዴታን

ስለማስተላለፍ

የማዘጋጃ ቤት መብትና ግዴታ የነበረው ጉዳዩ ለሚመለከተው የከተማ አስተዳደር ተላልፏል።

2. Disciplinary matters of the employees of the town administration shall be determined in accordance with the civil service laws and directives.

13. Remuneration

1. Based on the directives to be issued by the Executive Committee of the Government, the town administration shall pay salary and other benefits to the executive committee members mentioned under Article 9(3) (a-d).

2. Other Executive members who are not included under Sub-Article (1) of this Article shall be paid allowance for meeting days.

14. Other Towns

Without prejudice to the powers and duties assigned to the kebele administration by other laws, towns which are given juridical personality but not yet assumed a status of town administration shall have the following powers and duties:

1) to carry out the functions given to town administration except those mentioned under Article 5(1) and (2), (a)(n) and (i);

2) to collect urban land rent, urban house rent and service charges;

3) based on the assistance given by the Bureau, to prepare annual budget and programs to be submitted to the executive committee of the Woreda council and implement same upon approval.

15. Transfer of Powers and Duties

The rights and obligations of a municipality shall be transferred to the concerned town administration.

16. *Tumaatota Ce'umsaa*  
Filannoon mana maree bulchiinsa magaalaa kamiyyuu haala Labsii kana keessatti tumameen hanga gaggeeffamutti miseensonni Koree Hojii Raawwachiiftuu kan ramadaman:

- 1) Kan Godina Addaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Mootummaatiin,
- 2) Kan Aanaa Addaa yookiin Ittaanaa Aanaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Bulchiinsa Godinaatiin,
- 3) Kan Ganda Addaa Koree Hojii Raawwachiiftuu Cafee Aanaatiin ni ta'a.

17. *Aangoo Dambii Baasuu*  
Koreen Hojii Raawwachiiftuu Mootummaa Labsii kana hojiirra olchuudhaaf Dambii yookann qajeelfama barbaaschisu baasuudhaaf aangoo ni qabaata.

18. *Seerota raawwatiinsa hinqabne*  
Labsiin yookaan Dambiin yookaan qajeelfamni yookaan haalli hojii Labsii kanaan walfaallessu kamiyyuu dhimmoota labsii kana keessatti ibsaman irratti raawwatiinsa hin qabaatu.

19. *Yeroo Labsiin kun itti ragga'u*  
Labsiin kun guyyaa Magalata Oromiyaarratti maxanfame irraa jalqabee kan ragga'e ta'a .

Finfinnee, Adoolessa 1 bara 1991

Kūmaa Dammaqsaa  
Pirezidaantii Mootummaa  
Naannoo Oromiyaa

፲፮. የመሸጋገሪያ ደንቦች  
የማንኛውም የከተማ አስተዳደር ም/ቤት ምርጫ በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት እስከሚካሄድ ድረስ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፤

- ፩. የልዩ ዞን፣ በክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤
- ፪. የልዩ ወረዳ ወይም ምክትል ወረዳ፣ በዞኑ አስተዳደር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤
- ፫. የልዩ ቀበሌ በወረዳው ምክር ቤት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይመደባሉ።

፲፯. ደንብ የማውጣት ሥልጣን  
የክልሉ መንግሥት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይህንን አዋጅ ሥራ ላይ ለማዋል የሚያስፈልጉ ደንቦችን የማውጣት ሥልጣን አለው።

፲፰. ተፈጻሚነት ስለማይኖሩት ዓይነት  
ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ ወይም ደንብ ወይም መመሪያ ወይም የአሠራር ሁኔታ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመለከተ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

፲፱. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ  
ይህ አዋጅ በመገለጥ አርጋሪ ላይ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

ፊንፊኔ፣ ሐምሌ ፩ ቀን ፲፱፻፺፩ ዓ.ም.  
ከ-ማ ደመቅሣ  
የአርጋሪ ክልላዊ  
መንግሥት ፕሬዚዳንት

16. *Transitory provisions*  
Until the election of a town administration is conducted in accordance with the provisions of this Proclamation, the members of the Executive Committee shall be assigned:

- 1) for a special zone by the Executive committee of the Regional government;
- 2) For a special woreda or sub-woreda by the Executive Committee of the zone administration,
- 3) for a special kebele by the executive committee of the Woreda Council,

17. *Power to Issue Regulations*  
The Oromia Regional State Executive Committee may issue regulations for the proper implementation of this Proclamation.

18. *Inapplicable laws*  
Any law, regulations or directives which are inconsistent with this Proclamation shall have no effect with respect to matters provided for in this Proclamation.

19. *Effective Date*  
This Proclamation shall enter into force on the date of its publication in the Megelete Oromia.

Finfine, this 8<sup>th</sup> day of July 1999

Kuma Demeksa  
President of the Oromia  
Regional State

16. Tumasota Co'maasa  
 Filannoon mana maree buic-  
 hiinas magaalas kamiiyyuu  
 haala Labañ kana keessaatti  
 tumameen hanga gaggeeffa-  
 mutti miseensaanni Koroee  
 Hojii Raawwachiifuu kan  
 tamadaman:  
 1) Kan Godina Addas  
 Koroee Hojii Raawwachiif-  
 tuu Mootummaatiin,  
 2) Kan Aanaa Addas Yook-  
 iin Ittanaa Aanaa Koroee  
 Hojii Raawwachiifuu  
 Bulchiinas Godinaatiin,  
 3) Kan Ganda Addas Koroee  
 Hojii Raawwachiifuu  
 Cateee Aanaatiin ni ta'a.

17. Aarqoo Dambii Basuu  
 Koroee Hojii Raawwachiif-  
 tuu Mootumma Labañ  
 kana hojirta olchudhaaf  
 Dambii yookann qajeelfama  
 barbaaschiuu baasuudhaaf  
 aarqoo ni dabaatu.

18. Geerota raawwatinaa  
 hindabne  
 Labañni yookann Dambii yo-  
 okann qajeelfamni yookan  
 haalli hojii Labañi kanaan  
 walifalheesu kamiiyyuu dhi-  
 mmoota labaa kana keessa-  
 tti ibsamani irratti raawwati-  
 inas hin dabaatu.

19. Yeroo Labañi kun  
 itti ragga'u  
 Labañi kun guyyaa Magal-  
 ata Oromiyarraatti maxxanf-  
 ame irras jalpabee kan rag-  
 ga'ata'a.

Fuñfannee, Addoleessa 1 bara  
 1991

Kunaa Dammadhaa  
 Firoobisanti Mootummaa  
 Naannoo Oromiyaa

ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱ  
**BERHANENA SELAM PRINTING ENTERPRISE**

16. Transitional provisions  
 Until the election of a town ad-  
 ministration is conducted in ac-  
 cordance with the provisions of  
 this Proclamation, the members  
 of the Executive Committee shall  
 be assigned:  
 1) for a special zone by the  
 Executive committee of the  
 Regional government,  
 2) For a special words or sub-  
 words by the Executive  
 Committee of the zone ad-  
 ministration,  
 3) for a special kebele by the  
 executive committee of the  
 Wordsa Council.

17. Power to Issue Regulations  
 The Oromia Regional State Exec-  
 utive Committee may issue regul-  
 ations for the proper implementa-  
 tion of this Proclamation.

18. Inapplicable laws  
 Any law, regulations or direc-  
 tives which are inconsistent with  
 this Proclamation shall have no  
 effect with respect to matters  
 provided for in this Proclama-  
 tion.

19. Effective Date  
 This Proclamation shall enter  
 into force on the date of its  
 publication in the Magalesta  
 Oromia.

Farfane, this 8<sup>th</sup> day of  
 July 1991

Kunaa Dammadhaa  
 President of the Oromia  
 Regional State